



### ጥገኝነት በ UK እንዴት እንደሚገኝ

የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ

የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ ማለት የ Home office ቢሮ ተወካይ ለምን ጥገኝነት እንደምትፈልጉ ዝርዝር ጥያቄ ሲጠይቀዎት ማለት ነው።

ለምን ከሃገራችሁ እንደወጣችሁ ፣ እና ለምን ሃገራችሁ ውስጥ መኖር ለእርስዎ አደጋ እንዳለው መግለጽ ይኖርባችሁ።

ቃለመጠይቁ በጣም ረጅም እና ከባድ ሊሆን ይችላል ፣ ቢሆንም ግን ጥገኝነትን ለማግኘት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው።

የጥገኝነት ቃለ መጠይቅ ጊዜውም ብዙ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል እናም ብዙ ጥያቄ ትጠየቃላችሁ። ያንኑ ጥያቄ ትደጋግሞ በተለያዩ ሁኔታ ልትጠየቁም ትችላላችሁ።

በተጨማሪም ልመናገር የሚከብድ ነገሮች ልትጠየቁ ትችላላችሁ።

ተዘጋጁ

በመጀመርያውም ለ Home Office የምትነግሩትን አስፈላጊ ነገሮች አዘጋጁ። ከጓደኛ ጋር መለማመድም ጥሩ ሊሆን ይችላል። በቃለመጠይቁ ጊዜ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ሊያነሱ ይችላሉ። አስታውሱ ከ Home Office ቃለ መጠይቅ የሚያደርገው ሰው ስለ ሃገራችሁ ብዙ ላያውቅ ይችላል።

በቴፕ ቃለ መጠይቃችሁ እንዲቀዳ ብትጠይቁ ጥሩ ነው። ይህንንም በጽሁፍ ከቃለ መጠይቃችሁ 24 ሰዓት በፊት ጠይቁ ፣ በእርስዎ ላይ ከሆናቸው ከ 3 ቀን በፊት መጠየቅ ይኖርባችሁ። ጠበቃ ካላችሁ በጠበቃችሁ በኩል ይጠይቁ።

በቴፕ ቃለ መጠይቃችሁ መቀዳት ጠቀሜታው ለምንድን ነው? ጠገኝነት እምቢ ከተባላችሁ እና በቃለ መጠይቁ ወቅት አለመግባባት ተፈጥሮ ከሆነ ፣ ምን ማለት እንደፈለጋቸው ለማስረዳት በቴፕ የተቀዳ ማስረጃ ሲኖር ነው።

የቃለ መጠይቅ ቀጠሮ በታ የት እንደሆነ እና እንዴት እንደምሄዱ ያረጋግጡ።

ውንድ ውይም ሴት ጠያቂ መምረጥ ትችላላችሁ።

አስተርጓሚውም ወንድ ወይም ሴት መሆኑ የናንተ ምርጫ ነው። ይህንን ለመጠየቅ ከቃለ መጠይቅ በፊት ጠይቁ።

ጠበቃ ካላችሁ ፣ ስለቃለ መጠይቁ ማናገር እንዳትረሱ። ስለ ቃለ መጠይቁ ጥያቄ ካላችሁ ፣ እነሱን መጠየቅ ትችላላቸው። ለእርስዎ ጥገኝነት አስፈላጊ የሆኑትን ማስረጃዎች ካሉ ለ Home Office ወድያው መላክ አለባችሁ።

ቃለ መጠይቅ ላይ ስትሆኑ

ቃለ መጠይቁ ከብዙኛውን ጊዜ አነስተኛ ክፍል ውስጥ ነው የሚሆነው። የሚገኙትም አርሰዎ ፣ አስተርጓሚ እና የ Home Office ተወካይ ይሆናል። ቃለመጠይቅ ላይ ጠበቃዎ ሊገኝ አይችልም።

ለጠያቂው መለስ ስትመልሱ ፣ ግልጽ እና በዝርዝር ይመልሱ ፣ አስፈላጊ የሆኑትን መረጃዎች ያቅርቡ።

አርሰዎ የሚናገሩትን ላይም ስለሚቸሉ ተዘጋጁ። አናምናቸውም ብለው በፊላኔት አይናገሩም ፣ ነገር ግን በውሳኔ ደብዳቤ ላይ እንዳለመኑ ልናገሩ ይችላሉ።

በቃለ መጠይቅ መሃል ከታመማቸዎ ፣ ከደከማቸዎ ወይም ከተበሳጫቸዎ ፣ ደህና እንዳልሆናቸዎ ለጠያቂው ንገሩት።

ጥያቄውም መሃል ለትንሽ ጊዜ ማቆም ካስፈለገችህ ፣ መብታችሁ ስለሆነ መጠየቅ አትፍሩ።

በትርጉሙ ( አስተርጓሚ) ካልተስማማችሁ ፣ ወድያው ተናገሩ ፣ እና ብጽሁፍ እንዲያዝ ጠይቁ።

ከቃለ መጠይቁ በኋላ

ጥያቄው ሲያልቅ ፣ ቴፕ ቅጂ እና የጽሁፍ ቅጂ መጠየቅ አትርሱ።

ከቃለ መጠየቅ በኋላ ጓደኛ ወይም ጎረቤት ማናገር አስፈላጊ ነው።

ስለስሜታችሁ እና ምን እንደተከሰተ በጽሁፍ ያዙ ፣

ማለታ የፈለገችሁትን ነገር እና ለማለት ያለፈለገችሁትን በለው ከሆነ ማስታወሻ ይያዙ።

ጠበቃ ካላችሁ ፣ ከቃለ መጠየቅ በኋላ በመገኘት ስለሆነው ነገር ይንገሩት ፣ አርሱም በደብዳቤ ለ Home Office በመላክ ጉዳዩን ያስረዳል።

ጥገኝነት ማግኘት ውይ አለማግኘታችሁን በማስመልከት ከ Home Office ውሳኔ ይደርሳቸዋል። ወድያው (በሳምንታት ውስጥ) ውሳኔውን ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ከብዙኛው ጊዜ ግን ብዙ ወራት ይፈጃል።